

ህመምን ቢሸሽጉት ሞት ይመስክራል

ወያኔ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቅድሚያ ጠባቂዋን አማራን ማጥፋት በሚል ስሌት ከአወርጋ እና ከአሜሪካ የተለፈላቸውን የሀሰት ትርክት አምነው ዐማራን ለማጥፋት በአለቆቻቸው እረዳት ነት መሰለፋቸውን በተከታታይ ከሚያወጡት መግለጫዎቻቸው በእውነት ስለ ዓማራው እልቂት የሚያስበ ሁሉ ይጠፋል አይባልም። መንግሥትም ወያኔ ለኢትዮጵያ ቀንደኛ ጠላት መሆኑን፣ የሰላም መንገድ የማይፈልጉ እና ያለግጭት ዉሎ ማደር የማይችሉ መሆኑን፣ ሕገ-የማይፈቅድላቸውን ህጻናት ለጦረነት ማሰለፋቸውን፣ የእርዳታ መግቢያ ኮሪደሮችን የግጭት ቦታ ማድረጋቸውን በምጥቀስ ለጦርነት ህዝባዊ ጥሪ አድርገዋል።

ወያኔዎች ይህን ሁሉ ወንጀል ሲፈጽሙ አሜሪካኖች እና ምእራብ አወርጋዊያን በማበረታታት እና ማጠናከር ከጀርባቸው መሰለፍ እንጂ አንድም ተቃሞ አለማሰማታቸው ከወያኔ የተለየ አስተሳሰብ እና አቋም የለላቸው መሆኑን ማረጋገጫ ነው። ታዲያ መንግስት ይህን ክብባዊ ጦርነት መፈጸሙን አወቆ ህዝባዊ ጥሪ በማደርግ ጦርነት ሲያወጅ ዓላማው እና ግቡ ምንድን ነው። ለሚለው ጥያቄ መልሱን ከጦርነቱ ዉጤት እናገኘዋለን። በአጥቂነት ግዳጅ ለመሰማራት በቅድሚያ መቀመጫውን፣ ግቡን፣ ወደ ግብ የሚያደርሰውን ቁሳዊ እና መንፈሳዊ ሁኔታዎች እና የሚያስከፍለውን ዋጋ ማወቅ አለበት።

ከአንድ ሉዐላዊ ሀገር ጦር የበለጠ ጦር የነበረው ወያኔ ከሶስት ሳምንት ባል በለጠ ጊዜ ዉስጥ በመንግስት በኩል ተደምስሶ ዱቄት ሁኗል የተባለው ጦር እና በአሸባሪነት የተፈረጀው ወያኔ፡-

1. እንዴት ከዚህ ደረጃ ደርሶ ሰራዊቱን ለዋጋ ቻለ?
2. ተኩስ የማቆም ስምምነት ተፋላሚዎች ተሰማምተው የሚያደርጉት ሁኖ ሳለ የተናጠል ተኩስ ማቆም እንዴት የሥምምነት ሊሆን ይችላል 3. ከሆነስ እንዴት ጦርነት ሊነሳ ቻለ?
4. በአንድ ወገን ብቻ በተናጠል የሚደረግ የተኩስ አቋም ዉሳኔ ተኩስ ላላቆመው ክፍለ የሚጠናከሪያ፣ የጎደለማሙያ፣ የፈንጅ መቅበሪያ፣ የማገገሚያ ጊዜ እድል ለመስጠት እና ወደ አልታሰበ ምእራፍ በመሻገር ጊዜን ለማራዘም ታስቦ ላለመሆኑ ለዐማራው ህዝብ ምን ማረጋገጫ ይኖረዋል ?
5. መንግስት ጦሩን ከትግራይ ጠራርጎ ሲያስወጣ ምን ዓልም ነው?
6. ጠቅላይሚኒስቴሩ ሳይቀሩ በሸሽት ላይ የአሉትን የወያኔ አመራር ሌትም ቀንም በቀጥታ አይናችን ሥር ናቸው በተባለ በጥቂት ቀናት ዉስጥ የአሉበትን ለጠቆመ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ዉሊታ እንከፍላለን የሚል ማስታወቂያ መነገሩ ህዝቡ የትኛውን ጥሎ የትኛውን እንጠልጥሎ ሊህድ ታስቦ ነው?
7. አመራሩን እየአየናቸው ነው ከአይናችን ዉጭ አይደሉም በተበለ ጊዜ እርምጃ ያልተወሰደባቸው ለምን ይሆን?
:ለጦሩ ለቆ መወጣት የተሰጠው ምክንያት

1 አርሶ አደሩ የመከላከያ ሰራዊቱ ከሚጠጣው ዉሀ መርዝ መጨመራቸው፣ በጥይት በመጥረቢያ በድምጽ አልባ መሳሪያ በአስቃቂ ግድያ በመፈጸማቸው፣ በዚህ ሁኔታ ጦሩ ግዳጁን ለመወጣት ከባድ እየሆነ በመምጣቱ በተለይ ለህዝቡ የጥሞና ጊዜ ለመስጠት ፤

2 ወያኔ በጣም ስለተመታ እና ስለተዳከመ በሀገር ላይ የነበረው አደገኝነት ቁጥር ዉስጥ የማይገባ ስለሆነ ፤

3. ወቅቱ የእርሻ ጊዜ ስለሆነ አርሶ አደሩ መሬቱን እንዲያርስ እድል ለመስጠት፤

4 . በበርሀ ከመኖሩ የድርጅቱ አባላት መካከል በሰላም ወደ ድርድር ለመምጣት ፍላጎት የአላቸው ስለነበሩ ለነሱ አድል ለመስጠት ፤

5. ጦሩን በሀገሪቱ ላይ የበለጠ ሥጋት በአለባቸው ቀጠናዎች ማዛወር በማስፈለጉ ወዘተ የሚሉ ናቸው። በተራቁጥር 2 ከተጠቀሰው ዉጭ የቀረቡት ምክንያቶች በመንግስት አሰራር አሳማኝ ናቸው።

የዐማራው ልዩኃይል እና ሚኒሻ ለምን ተነሳ ለሚለው ጥያቄ መልስ ሊሆን የሚችለው የዐማራውን ልዩኃይል እና ሚኒሻ በመደበኛው ጦር የአዝ ሰንሰለት ዉሥጥ አስገብቶ ግባ ዉጣ ለማለት ታስቦ ሳይሆን አይቀርም። ለዚህም ጠቋሚ ሀሳብ የሚሆነው በራያ እና ቆቦ በኩረም ግንባር በተካሄደው ጦርነት ቀንቀን የዐማራ ሚኒሻ የሚያስለቅቀውን ቀጠና ሌሊትም እንዲጠብቅ ሲጠይቅ ተከልክሎ ሌሊት ሌሊት የወያ ኔጦር እየያዘው ለአንድ ሳምንት ቆይቶ ሰኞ እለት ለቆ እዲወጣ ከበላይ አካል ታዟል በሚል መልቀቁ ነው።

6 . ከልሉን ጠቅሎ አስረክቦ ድርድር የሚባለው በምን አይነት መተማመኛ ነው። ወያኔዎች ጦር ሲያዩ የሲቪል ልብስ በመልበስ ሲቪሉ አለቀ ጦሩ ሲለቅ የጦር ልብስ በመልበስ አጠቃላይ በሚል፣ ሽማግሌ፣ እርቅ፣ ድርድር፣ ምህረት ወዘተ በሚል የማታለያ ስልት፣ ሆዳም እና ባንዳ ዐማራን በገንዘብ በመግዛት ዐማራን በሞኝነት መጨፍጨፋቸውን ዐማራው ለአንዳፍታም ይዘዘጋዋል አይባልም።

የዐማራው ሚኒሻ እና ልዩ ኃይል ለ27 ዓመታት ወያኔዎች ዐማራን ለማጥፋት የተጠቀሙባቸውን የማወናበጃ ስልቶች አንዱንም ሳትረሳ በጦርነቱ ዘመቻ ላይም በአመጋገብ .በምኝታ ፣በጉዞ በአሰላለፍ ፣በእዝ ሰንሰለት በቡድን ምደባ በቦታ አያያዝ በአጠቃላይ በምታደርገው የዘመቻ እንቅስቃሴ እላለፍ

- 1 .በቅድሚያ በወያኔ በካድሬነት የአገለገሉትን በመለየት በአንድ ግንባር አሰልፎ አፈጻጸማቸውን በየአለቱ መገምገም።
- 2 .በአንድ አካባቢ የመጣውን ዘማች በአንድ ግንባር ማሰለፍ፤ ይህም ሌባውን፣ ቀጣፊውን፣ከሃዲውን፣ የወያኔን ካድሬ፣ እየለዩ ለማወጣት እና እንደየባህሪያቸው በተለየ ግንባር ለማሰለፍ እና የአፈጻጸም ሂደቱን ለመገምገም አመች ይሆናል።
- 3 .በጓድ መሪ በመቶ መሪ በአጠቃላይ በመሪነት በአማካሪነት የቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር መኮንኖችን መጠቀም።
- 4 .ዘማቹ በየመጣበት ወረዳና አካባቢ መመደብን የሚቃወም የማይተዋወቁትን በቅልቅል ማባደንን የሚፈልግ አስተባባሪ ላይ የራስን አቋም በመወሰድ ግለሰቡ የሚናገሩን የሚሰራው የሚገናኘውን በአጠቃላይ እንቅስቃሴውን መከታተል መቆጣጠር ለዚህም አጠቃላይ የዘመቻ ኮሚቴ ከየመጣበት ዞን የሚወከል እስከአሁን ለዐማራው ህልውና ሲታገሉ ከቆዩት መርጦ ማሰለፍ

የመደበኛ ጦር እና የአካባቢ ሚኒሻ አንድነታቸውን እና ልዩነታቸውን በትክክል አወቆ ከመንግስት በተሰጣቸው የየራሳቸውን መመሪያ ጠብቆ መስራቱ እኔ እንዲህ ነኝ እያሉ መመገብን የህሊና የበላይነት እና የበታችነትን ስሜት መፍጠርን አስወግዶ በአንድልብ ተሰልፈን ኢትዮጵያን በየአለንበት እና በየተሰለፍንበት የሚጠበቅብንን በማድረግ ኢትዮጵያችን ልንታደግ ይገባል።ይህን የምናደርገው ለመንግሥት ብለን ወይም ለግል ጥቅም ብለን አይደለም።በህሊና አስገዳጅነት ልንወጣው የሚገባ የዜግነት ግዴታ ስለሆነ እንጂ። ለወታደር ግዳጅ መሳካትም ሆነ ሸንፈት የጦር መሪዎች እና ፖለቲካውን የሚቆጣጠረው ክፍል ወሳኔ ወሳኝነት የአለው በመሆኑ ጦሩ ግድጁን መወጣት ሳያቅተው የፖለቲካ ወሳኔ የሚሰጥ መሆኑን አወቆ ዘማቹ የአፈጻጸሙን ሂደት እየገመገመ ሊቆጣጠረው ይገባል።ምክንያቱም የሥልጣን የበላይነት የህዝብ ነው ብለን እናምናለን እና። ሙላት በላይ